

**በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን።**

ሐምሌ ፪ቀን ፪ሺ፲ ዓ/ ም JULY 9, 2018

**ለክቡር ጠ/ሚ/ዶ/ር/ ዓብይ አህመድ፤ ለኢ/ ኦ/ ተ/ ሕዝበ ክርስቲያንና ለአገር ወዳድ በሙሉ**

በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እና ከኢትዮጵያ ውጪ በዶ/ር ዓብይ እና በጓደኞቻቸው አማካኝነት እየተደረገ ያለውን በጎ የሆነ ለውጥ በጽኑ የምንደገፍ መሆናችንን አስቀድመን ለማረጋገጥ እንፈልጋለን። በመቀጠልም ቀጥታ ወደ ወቅታዊና እኛንም ሆነ ብዙዎችን በብርቱ ወደ አሳሰበን ጉዳይ ስናቀና፡-

ሀ/ እርቀ ሰላም እንዲወርድና ሕዝበ ሙስሊሙን የሚወክል መጅሊስ እንዲቋቋም እየተደረገ እንደሚገኘው ሁሉ በኢ/ ኦ/ ተ/ቤተክርስቲያንም እርቀ ሰላም እንዲወርድ የተጀመረው እንደተጠበቀ ሆኖ ለወደፊትም በማያዳግም ሁኔታ ቀኖና ወይም ሕገ ቤተክርስቲያን በሚፈቅደውና በሚያዘው መሰረት መንበሩ ለሚገባው አባት ተሰጥቶ የቅዱስ ሲኖዶስ አንድነት እንዲጸናልን?

ለ/ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር በኩል የሚገኘው ጥንታዊው የማሕበረ ሥላሴ ገዳም እና በአካባቢው በሚገኘው የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሱዳን ወታደሮች የሚያደርሱት ወረራና ግድያ በአስቸኳይ እንዲቆም?

ሐ/ የላመና የጣመውን የሥጋ ፈቃድ ሁሉ ከመናቅ ጀምሮ እጅግ መራራ የሆነውን የቋርፍ ተክል በቀን አንድ ጊዜ ብቻ እየቀመሱ ከኢትዮጵያ አልፈው ለዓለም ሁሉ የሚጸልዩ ገዳማውያን የዋልድባ አባቶች እና እናቶቻችን እንዲሁም በገዳሙ ላይ የተጀመረው ጥፋት እንዲቆም ይህም በቅርቡ ከእስር ከተፈቱት ከእነ አባ ገብረኢየሱስ ኪዳነማርያም ጀምሮ ጥቃቱ በሦስቱም የዋልድባ ገዳማውያን ላይ እየተፈጸመ የሚገኝ ሲሆን በተለይ ግን በዋልድባ አብረታንት ገዳማውያን ላይ እየተደረገባቸው የሚገኘው ግን ከሁሉም የከፋ ከመሆኑም ባሻገር እስካሁን ገዳማውያውኑ ተሰደው በመከራተት ላይ ስለሆኑ በተቻለ ፍጥነት ወደ ገዳማቸው እንዲመለሱልን ለጥፋት ተልዕኮ ከአበመኔት እና ዕቃ ቤት ጀምሮ በህ/ ወ/ ሐ / ት/ ተመልምለው ወደ የገዳማቱ የገቡ በርካታ ሰዎች በአስቸኳይ ገዳሙቹን ለቀው እንዲወጡ እንዲደረግልን?

መ/ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጥምቀትና የመስቀል ደመራ ማክበሪያዎችና ሌሎችም ቦታዎች ከቤተክርስቲያኗ ላይ በጉልበት እየተነጠቁ ለሌሎች የተሰጡባት ቦታዎች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱላት?

ሠ/ የቤተክርስቲያናችንና የአገር አንጡራ ሃብት የሆነውን በብዙ ቢሊየን የሚቆጠረውን ገንዘብ ከቤተክርስቲያን ዓላማ ውጪ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስን መሳርያ በማድረግ ህ/ ወ/ ሐ/ ት/ በአብዛኛው አንድን ጎሳ ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ የባንክ ሂሳብ (አካውንት) ተከፍቶ በብዙ ቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ተመዝብረናልና ይህም እንዲመለስልን?

ረ/ ቀደም ሲል ህ/ ወ/ ሓ/ ት/ ካሕናትን እየመለመልና የስልጣን መጠብቂያ መሳሪያ እንዲሆኑ በማሰልጠን ክህነት የሌላቸውን ደግሞ እየመለመለና ስልጠና በመስጠት ከገብያ ላይ የመነኩሴ ቆብና ቀሚስ እየገዛ በየገዳማቱና አድባራቱ በመሰግሰግ የየገዳማቱ አበመኔትና እመመኔት ያደረጋቸውን ሁሉ እንዲያነሳልን እንዲሁም ከአዲስ አበባ ጀምሮ እስከ ገጠር አብያተ ክርስቲያናት ድረስ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አድርጎ የሾመብንን ሁሉ ከቤተክርስቲያናዊ መዋቅር ውስጥ እንዲያስወጣልን ከዚህ ጋር በተያያዘም በሙስናና በአብዛኛው አንድን ጎሳ ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ በታቀደ መልኩ በቤተክርስቲያናዊ ውስጥ ከቤተ ክህነት እስከ ወረዳ ቤተክርስቲያን ተደራጅተው ቤተክርስቲያናቸንንና አግራችንን የሚዘርፉ ግብረ በላዎች እንዲወገዱልን? በአጠቃላይ ህ/ ወ/ ሓ/ ት/ በሁሉም ቤተሰቦች ላይ በተለይም በአ/ ኦ/ ተ/ ቤተክርስቲያን ላይ የጫነውን እጁን ሙሉ ለሙሉ እንዲያነሳልን?

ሰ/ እግዚአብሔር በጥፋት ውሃ ዘመን ለሃገራችን ለኢትዮጵያ የሰጠንን ባንዲራችን ላይ የሰይጣን ፃርማ የሆነው የ ፮ ፮ ፮ (666) ፃርማና ኮከብ በሰንደቅ ዓላማችን ላይ መደረጉ አልፎ ተረፎም በሕንጻ ቤተክርስቲያን ላይ መደረጉ በእጅጉ አገራችንን፣ ህሊናችንን እና ሃይማኖታችንን እየጎዳው በመሆኑ ይህ የሰይጣን ፃርማ የሆነ ኮከብ ከሰንደቅ ዓላማችን ላይ እንዲነሳልን?

ሸ/ ኢትዮጵያ አገራችን የተቀደሰችና ለብዙ ሺ ዓመታትም መንፈሳዊና ሌሎች ዕሴቶቿን ጠብቃ የኖረች አገር ሆና ሳለ ባለፉት የቅርብ ዓመታት ግን ሰዶማዊነት ወይም የተማሳሳይ ጾታ የወሲብ ግንኙነት በአገራችን ላይ እንደ ወረርሽኝ እየተፈጸመብን መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር መሆን ከጀመረ ቆይቷል። ይህም ሕጻናት ወንዶችና ሴቶችን በተለይም ምስኪን የጎዳና ተዳዳሪ ወግኖቻችን ላይ በስፋት እየተፈጸመብን የሚገኝ አስከፊና አጸያፊ ሰቆቃ ሲሆን ድህነታችንን እንደመሳሪያ በመጠቀም ይህንን እርኩሰት በአገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ እንድንቀብል ከሚደረግብን ተጽዕኖ ጀምሮ ሕጻናትን በመደለልና በማባበል እየሸጡ የደላላና የአመንዝራ ባለሃብቶች የወሲብ ሰለባ የሆኑ ዜጎቻችን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያሻቀበ ይገኛል። ስለዚህ ይህ አስከፊና አጸያፊ ወረርሽኝ መንግሥት በአስቸኳይ እንዲያስቆምልንና ለችግሩ ሰለባዎችም የአካልና የሰነልቦና ትምህርት የሚሰጥ የሕክምና አካል በአስቸኳይ ተቋቁሞ ወገኖቻችንንና አግራችንን እንድንታደግ በአክብሮት እንጠይቃለን?

ቀ/ በእስራኤል ውስጥ የሚገኙት እና ጥንታውያን አባቶቻችንና እናቶቻችን ያቆዩልን እንደ ዴር ሡልጣንና ሌሎችም ቅዱሳን ገዳማትና አድባራት በግብጻውያን ወረራ እየተፈጸመባቸው ከመገኘቱም ባሻገር ገዳማቱንም እንዳናድስና የኤሌክትሪክ መብራትና የመጻዳጃ አገልግሎት በራሳችን ይዞታ ላይ እንዳንጠቀም ለዘመናት ስለተከለከልን ይህም ታውቆ የኢትዮጵያ መንግስት ከእስራኤል መንግስት ጋር በመነጋገር በእስራኤል የሚገኙ ገዳማትና አድባርት ይዞታዎቻችንና መብቶቻቸውን እንዲያስከብርልን እየጠየቅን የእስራኤል መንግስት ለሬዲዮ ጣቢያነት የሚገለገልበትን ሕንጻችንን ግብጻች እንደለመዱት ሊቀሙን በእስራኤል ፍርድ ቤት ቢሞግቱንም በቅርቡ ፍርድ ቤቱ በቀረበለት ማስረጃ መሰረት የሕንጻውን ባለቤትነት ለኢትዮጵያ ማረጋገጡ የሚያስደስት ሆኖ ሳለ ከአገር ቤት ጀምሮ እስከ ውጪ አገር ድረስ እጁን የዘረጋው የሙስናና የዘረፋ ቡድን ገቢውን እየተቀራመተው ስለሚገኝ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥበት በአክብሮት እንጠይቃለን።

እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩትንና ሌሎችንም ቤተክርስቲያናችንን እና አገራችንን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እንዲያገኙ መላው ሕዝብ ክርስቲያንና አገር ወዳድ የሆንን ሁሉ በጋራ እንድንታገል፤ እንደዚህም አገራችን ከኛ የምትጠብቀውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ሆነን እንድንደመር በአክብሮት እኔና መሰሎቼ እንጠይቃለን። እናመሰግናለን።

ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር !!!

ውብሽት ከበደና መሰሎቼ